

ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዶ/ር አብይን አምኖ እንደመረጣቸው እሳቸውም ለድርጅቱ እዉነተኛ ዓላማ ታማኝና ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅባቸዋል!!!

ሚያዝያ 2 ቀን 2010 ዓ.ም (ከኖህ ሙሴ)

ሁላችንም እንደምናውቀው ለሁለት አመታት የዘለቀው እዚህም እዛም ብልጭ ድርግም እያለ ስለማችንን ሆነ ኢኮኖሚያችን የተፈታተነው አመፅና ህዉከት ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ራሱን በጥልቅ እንዲፈትሽና በመጨረሻም በአዲስ መሪ እንዲመጣ አድርጎታል።

በዚህ ምርጫ ላይ በአንድ ወገን ለምን ተመረጡ የሚል በሌላ ወገን ደግሞ እሰየው እንኳን ተመረጡ የሚሉ ሃሳቦች እየተንፀባረቁ ነው። ሆኖም በኔ ግምት ሁለቱም ሃሳቦች አሁን ፋይዳ የላቸውም። ምክንያቱም የዶ/ር አብይ መመረጥ አዉን ሆኖ ወደ ታሪክነት ተቀይረዋልና።

እናም አሁን ዋናው መነጋገርያ መሆን ያለበት ጉዳይ ዶ/ር አብይ ለዚህ ላበቃቸው ዓላማ ታማኝና ቁርጠኛ ሁነው ይቀጥላሉ? ወይስ በህዝቦችንና በዉጭ ሓይሎች ተጠልፈው ከሳቸው የሚጠበቀውን ሳ□□□ሙ □ቀራሉ? ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። እንደኔ እንደኔ □□□ታቸውን ትክክለኛ ዓላማ ማስፈፀም የግድ ይላቸዋል እላለሁኝ። ምክንያቱም ይህ ዓላማ አስር ሺዎች ሂወታቸውን የገበሩበት ሌሎች በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ደግሞ አካላቸው ያጎደሉበት ትልቅ የሂወትና የደም እዳ ያለበት ዓላማ ስለሆነና ከድል በኋላም ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ የፈጠረና ክብርዋንና ተሰሚነትዋን እያስመለሰ ያለ እንዲሁም የዜጎችን እጅ አፍታትቶ ለስራ በማነሳሰት ሂወታቸውን እንዲቀይሩ እያደረገ ያለ ፤ ዜጎች በአገራቸው ባይተዋር ሳይሆኑ ባለቤት እንደሆኑና በአገራቸው ሁሉንም አይነት መብት እንዳላቸው እንዲረዱ ያደረገ፣ በማንነታቸው መሸማቀቅ ሳይኖርባቸው በኩራት ኢትዮጵያዊ ስለመሆናቸው ለመናገር ያበቃቸው ስለሆነ ነው ለዓላማው መኖር የግድ ይላቸዋል የምለው። ከዚህ ዉጭ ንፋስ ያመጣውና ዘላቂነት የሌለው ሰሜት ተከትሎ መሄድ ግን መጨረሻው መልህቅዋ የጠፋባት ጀልባ ከመሆን አይዘልም። እናም በኔ እምነት ዶ/ር አብይም ይህንን ይሁኑታል አልልም። ለዓላማው መሳካትም ሌት ተቀን ይሰራሉ የሚል ተስፋ አለኝ። ህዝቡም ይህንን ሲያደርጉ ብቻ ነው በዘላቂነት እንደሚደግፋቸው እርግጠኛ መሆን የሚችሉት።

በእርግጥ አሁን ዶ/ር አብይ የሚጠብቃቸው ዉሳኔ ከባድ መሆኑ አይቀርም ምክንያቱም በሁለት የማይታረቁ ፍላጎቶች ላይ አንዱን መርጠው መወሰን ስላለባቸው። እንደኛው እርሳቸውን በፖለቲካ ሂወታቸው ኮትኩቶ ለዚህ ያበቃቸውና አእላፍ የተሰዉለት የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዓላማና መስመር አለ። በሌላ በኩል በዚህ ሁለት ዓመት ከተቀጣጠለው አመፅ ጋር ተዳብሎ የመጣ የጥንፈኞችና የዉጭም እጅ ያለበት እሳቸውን ከድርጅታቸው በላይ አግዘፎ በማዉጣትና ከድርጅታቸው በመነጠል የራሱን ፍላጎት ለማሳካት ብህዝቡ ላይ ያለውን የተጠቃሚነትና ሌሎች ጥያቄዎች ሽፋን አድርጎ ከፍተኛ ተፅዕኖ ለመፍጠርና ከመሰመር ለማስወጣት ሌት ተቀን እየተሰራ ነው። እንግዲህ ይህ ነው ዶ/ር አብይን ፈተና ዉስጥ የሚከታቸው።

ምንም ቢሆን ግን ዶ/ር አብይ የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ልጅ እስከሆኑ ድረስ ከዚህ በፊትም ተማሳሳይ ፈተናዎች አልፎ የመጣ ድርጅት ስላላቸው በመሰመራቸው ላይ በፅናት በመቆም ብቻ ነው ማለፍ ያለባቸው የሚል እምነት አለኝ። አለበለዝያ የዛሬ ወዳጅ መስለው እሳቸውን እያሞካሹ ከድርጅታቸው ለመነጠል እየሞከሩ ያሉ ኃይላት በ1997 ዓ.ም በተመሳሳይ አቶ አርክበን ከድርጅታቸው ነጥለው በማግዘፍ በአዲስ አበባ ላይ

ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ምንም ወንበር እንዳያገኝ ያደረጉበት አካሄድ ልብ ማለት ተገቢ ነው። የራስ ያለሆነ ኃይል በምንም ዓይነት አያዛልቅምና።

ለመሆኑ እውነተኛው የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዓላማ ሰንል ስለየትኛው ዓላማ ነው የምናወራው?

የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ አላማ ሰንል ስለዛሬው ፍትህን በገንዘብና በዝምድና ስለሚቸባቸብበት ሳይሆን ፣ ተሰሚነትና የሚጮሁላቸው ወገን ያለቸውና የለየላቸው ወንጀለኞችን በምህረት ስም እየፈታ ወገን የሌላቸውና እንዲጠቁ የሚፈለጉ ሚስኪኖችን ደግሞ በፍትህ እጦት ስለሚያስቃዩ የፍትህ ስርዓት ሳይሆን ፣ ጥቂቶችን በአንድ ጀምበር ሚልየነር እያደረገ አብዛኛውን በኑሮ ወድነት ጅራፍ ስለሚገርፈውም የኢኮኖሚ ስርዓት ሳይሆን ፣ ዜጎች በየትኛው የአገሪትዋ ክልሎች ተንቀሳቅሰው የመስራት ፣ የመኖርና ኃብት የማፍራት መብታቸው ስለሚሰጣቸው አሰተዳደር ሳይሆን ፣ የህግ በላይነት አሸቀንጥሮው እንዳላቸው ስለሚፈነጩበት ስርዓት ሳይሆን ፣ ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት በመንጠቅ እኔ ያልኩሁን ፀጥ ለጥ ብለህ ተቀበል ስለሚለው ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድና መሰል መሰመር የለቀቁ ዓላማዎች ሳይሆን ስለትናንትናው ፍትህን ያለምንም የስራ ቦታ አመቺነትና ግብአት በዛፍ ጥላ ስር ፍትህ ስለሰፈነው ዓላማ፣ ከራሴ በፊት ለህዝቤ ብሎ ምንም የኃብት ምንጭ ሳይኖረው ህዝቡን ከከፋ ድርቅ ካስከተለው እልቂት ለማዳን መስዋዕት ያስከፍል ስለነበረው ዓላማ፣ መራትን ሴት ወንድ ሳይል እኩል ስላካፈለው ፍትሃዊ አሰራር የነበረው ዓላማ ፣ ሁሉም ሰው ሌላውን መበት እስካልነካ ድረስ የመሰለውን ኃሳብ ተቃዋሚ ወይም ደግፎ መከራከር ያስችል ስለነበረው ዓላማ፣ የፈለገው በጎ መነሻ ቢኖረው ህዝብን በማሰገደድ ሳይሆን በማሳመን ብቻ እንዲተገበር በማድረግ ሚልየኖችን ከጎኑ ማለለፍ ስለቻለው ዓላማ ነው እያወራሁ ያለሁት። በአጭሩ በህገ-መንግስቱ ስለሰፈሩት መብቶችና ዓላማዎች ነው የማወራው። ስለሆነም ዶ/ር አብዩ የሚጠበቅባቸው ሌላ ሳይሆን በህገ-መንግስቱ የሰፈሩት መብቶችና ግዴታዎች ያለምንም መሸራረፍ በቁርጠኝነት ማሰፈፀም ነው።

ከዚህ ውጭ ያለው ነፋስ የወለደው ስሜትና የውጭ ግፊት አገሪትዋን የባስ ማጥ ወስጥ ከማስገባት የዘለለ ፋይዳ አይኖረውም። መሻሻል ያለባቸው የህገ-መንግስት ድንጋጌ ካሉም ህገ-መንግስቱ ራሱ ባስቀመጠው መንገድና ከህዝቡ ጋር እውነተኛ ምክክር በማድረግ ብቻ የሚፈታ እንዲሆን ጠ/ሚሩም ሆኑ ድርጅቱ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ መትጋት ይኖርባቸዋል። አለበለዝያ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የአገሪቱን ፖለቲካ እንደፈለጉ ማሾር ለሚፈልጉ ኃይሎች ማስፋራርያና ማባባያ መንበርክክ ለአገሪቱም ሆነ ለራሳቸው የከፋ ውጤት ከማስከተል አይዘልም።

ሌላው ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የትም የወደቀው የትምክህትና የጥበት ኃይል አባራውን እያራገፈ በመነሳት ደርሶ የአንድነት ጠበቃና የመብት ተሟጋች ለመመሰል ድሮም ብለን ነበር ብሔር ብሄረሰብ እያሉ አገሪትዋን በጣጠስዋት አሁንም የሚያዋጣው ራሱን ክዶ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው በማለት እንደ አዲስ በየሚደያው የሚሰብኩትን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ለመገንጠል አመቺ ግዜ አለን ማንም ከልካይ የለንም ስለዚህ ህዝባችን ለዚህ መንቀሳቀስ አለብህ እያሉ የሚወተውቱን ከወዲሁ አደብ እንዲገዙ ካልተደረጉ በኋላ ማጠፍያው ያጥራል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝቦች በህገ-መንግስታቸው ያሰፈሩትን መብት ያለመንም መሸራረፍ እንዲተገበርላቸው ነው እንጂ እየጠየቁ ያሉት ከመቶ አመት በላይ ላስቃያቸው የግዛት እንድነት ተቆርቁረውና ተመኝተው እንዳልሆነ በውል ሊታወቅ ይገባል። እሱ ለዘመናት ተተግብሮ በተግባር እንክትክቱ ወጥቶ ያበቃለት ነገር ነው። ስለ እንድነት ከሆነ ጭንቀቱ ያወ በህዝቦች መፈቃቀድና በነፃ ፍላጎት እየተመሰረተ ስለመጣው እውነተኛ እንድነት መታገል፣ ማንነታችን ሳንጥልና ከአንድነት የሚገኘውን ጥቅም በማሻት ብቻ ስለምንፈልገው አንድነት ማሰብ ሆኖ ለዚህ ተግባራዊነትም ልዩነቶቻችንን በማሰፋት ሳይሆን በሃደት ለማዋሃድ እንደ የሚያደርጉንን ጉዳዮች ላይ

አጥብቀን በመስራት እንጂ በአዋጅና በፍኮራ ስለሚመጣው የወሸት እንድነት መሆን የለበትም። ምክንያቱም እንኳን ብዙ ፍላጎት ያለው የሰው ልጅና እንስሳትም ተመራረጠውና ከሚሰማቸው ጋር ብቻ መኖርን ነው የሚመርጡት ። ስለሆነም ይህንን ግርግር ተጠቅመው በስንት መስዋእትነት የተገኘውንና ህዘቦች ማጣጣም የጀመሩትን በማንነት ላይ የተመሰረተው ፊደራሊዝም ለማጠልሸት መሞከርና ይህንኑ ለማፈረስ መክጀል ያልታሰበ ጥፈትና እልቂት በአገራችን እንዲመጣ መመኘት ነው የሚሆነው። ስለዚህም ጠ/ሚሩም ሆኑ ኢ.ሀ.አ.ዴ.ግ ይህንን ዘመቻ ለማክሸፍ ትልቅ የፖለቲካ ስራ ይጠበቅባቸዋል።

ስለዚህ ከአዲሱ ጠ/ሚራችን የሚጠበቀው ያ የትላንቱ እውነተኛ የኢ.ሀ.አ.ዴ.ግ ዓላማ የነበረውና በኃላም በህገ-መንገስቱ የፀደቀው ሳይሸራረፍ እንዲተገበር ለዚህ እንቅፋት የሚሆኑትን ያለምህረት በማስወገድና ህዳሴውን በማቀጣጠል ወደፊት መንገዝ ይሆናል። ይህም እንዲያደረጉ ህዘቡ ይጠብቃል። ብቃ ይሄው ነው!! ይህ እንዲሳካለቸውም መልካሙን ሁሉ እመኝላቸዋለሁኝ።

ለዛሬ በዘሁ አበቃሁኝ!! ሰላምና እድገት ለአገራችን ይሁን!!

ኖህ ሙሴ